



## የጅም ኤርፖርት የማስፋፊያ ስራ እየተፋጠነ ነው

ከ298 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ግንባታው የተጀመረው የጅም ኤርፖርት የማስፋፊያ ስራ እየተፋጠነ መሆኑን የኢትዮጵያ ኤርፖርቶች ድርጅት አስታወቀ።

የድርጅቱ ዋና ሥራ አስኪያጅ አቶ ሸፈራው አለሙ እንዳስታወቁት የጅም ኤርፖርት ደረጃን ለማሳደግ የሚካሄደው ማስፋፊያ ለኤርፖርቱ የአውሮፕላን ማረፊያ ሜዳ ሥራ የሚውለው ከ195 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ በመንግስት የተመደበ ነው።

እንዲሁም ድርጅቱ ከራሱ ከ103 ሚሊዮን ብር በላይ በመመደብ የኤርፖርቱን የመንገደኞች ማስተናገጃ ሕንጻ በአዲስ መልክ እንደሚያስገነባም አመልክተዋል።

እንደ አቶ ሸፈራው ገለጻ በአሁኑ ወቅት የአውሮፕላን መነሻና ማረፊያ ሜዳ ግንባታ በመፋጠን ላይ ነው።

ኤርፖርቱ እንደ ቦይንግ 737 ያሉ ዘመናዊ ጀት አውሮፕላኖችን ማስተናገድ የሚያስችል በአስፋልት ኮንክሪት የሚገነባ 3 ነጥብ 4 ኪሎ ሜትር ርዝመትና 60 ሜትር ስፋት ያለው የአውሮፕላን መነሻና ማረፊያ ሜዳ ይኖረዋል።

ደረጃውን የጠበቀ ታክሲዌይ እና 23 ሺህ 760 ካሬ ሜትር ስፋት ያለውና በአንድ ጊዜ አራት ቦይንግ 737 ጀት አውሮፕላኖችን ማስተናገድ የሚችል የአውሮፕላን ማቆሚያ እንደሚኖረው ተናግረዋል።

ድርጅቱ እያስገነባ ላለው ዘመናዊ የአውሮፕላን መነሻና ማረፊያ ሜዳ የሚመጥን 3 ሺህ 960 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው ዘመናዊ የመንገደኞች ማስተናገጃ ሕንጻ /ተርሚናል/ ለማስገንባት የቦታ ርክክብ መፈፀሙንም ዋና ሥራ አስኪያጁ ገልጸዋል።

ግንባታው በሁለት ምዕራፎች ተከፍሎ የሚከናወን ሲሆን የመጀመሪያው ምእራፍ ከ53 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተርሚናሉን ሕንጻ ግንባታ፣ የተርሚናሉን የውስጥ ክፍል ለልዩ ልዩ አገልግሎቶች በሚውል መልኩ የመከፈራፈልና የጄኔራተርና ፖንፕር ቤት ግንባታ ሥራዎችን ያካተተ ነው ብለዋል።

ሁለተኛው ምእራፍ ደግሞ ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚከናወኑ የተርሚናል ፋሲሊቲዎችና የኤሌክትሮ ሜካኒካል ሥራዎች መሆናቸውን ተናግረዋል።

የተርሚናሉ ግንባታ ሲጠናቀቅ በአንድ ጊዜ 220 መንገደኞችን የማስተናገድ አቅም እንደሚኖረው ጠቁመው ለመንገደኞች፣ ሸኚዎችና ተቀባዮች መቆያና ለኪራይ የሚሆኑ ቦታዎች፣ ለባንኮች፣ ለሬስቶራንት፣ ለተለያዩ ሱቆች፣ ለአውሮፕላን ጣቢያው አስተዳደር የሚሆኑ ቢሮዎችና ሌሎች አገልግሎቶችም የሚውሉ ክፍሎች እንደሚኖሩት ገልጸዋል።

የጅማ ኤርፖርት እንደ ፎክ-50 ያሉ አውሮፕላኖችን የማስተናገድ አቅም ያለውና በሃብ ኤርፖርትነት ከሚያገለግሉት ሌሎች ኤርፖርቶች አንዱ መሆኑን ጠቁመው አሁን ደረጃውን ጠብቆ እየተገነባ ያለው አዲሱ የጅማ ኤርፖርት ግንባታ ሲጠናቀቅ የአየር መንገዶች ዝግጁነት ካለ የጀት አውሮፕላኖችንና የዓለም አቀፍ በረራ አገልግሎትም መስጠት የሚያስችል አቅም እንደሚኖረው አመልክተዋል።

በድርጅቱና በመንግስት እየተካሄደ ያለውን የፕሮጀክት ሥራ አስመልክቶ ከአካባቢው ነዋሪዎችአቶ ጥላሁን ገርቡ ፣ አቶ አበራ አለሙና ወይዘሮ ብዙነሽ ሃይሌ እንደገለጹት በኤርፖርቱ እየተካሄደ ያለው የማስፋፊያ ፕሮጀክት ለአካባቢው ወጣቶች ሴቶች የሥራ እድል ፈጥሯል።

በአካባቢው እያደገ ከመጣው ምርትና ምርታማነት ጋር ተያይዞ የሚኖረው ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እጅግ የላቀ መሆኑንም ገልጸዋል።

የድርጅቱ የሕዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ወንድም ተክሉ እንደገለጹት ጅማና አካባቢው ከፍተኛ የግብርና ሥራ የሚከናወንበትና የንግድ እንቅስቃሴ ያለበት፣ ለውጪ ገበያ የሚቀርቡ ምርቶች በከፍተኛ ደረጃ ከሚመረቱባቸውና የቱሪስት መናሃሪያ ከሆኑ አካባቢዎች አንዱ ነው።

በመሆኑም ኤርፖርቱ የበረራ አገልግሎት መስጠት ሳያቋርጥ ደረጃውን የጠበቀ ኤርፖርት በአዲስ መልክ መገንባቱ ለአካባቢው ብሎም ለአገሪቱ ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ እድገት የሚኖረው ድርሻ የጎላ መሆኑን ገልጸዋል።

የኤርፖርቱ ማስፋፊያ ሥራ ባለፈው ዓመት የተጀመረ ሲሆን በነሐሴ ወር 2003 ዓ.ም. እንደሚጠናቀቅ ይጠበቃል። የተርሚናሉ ግንባታም በሁለት ዓመታት ጊዜ ውስጥ ይጠናቀቃል ተብሎ ይጠበቃል።